

ሻሻር

ሻጠና ለአንዋ ክፍት

ገለፅ

የሰሳ ክፍት ሻሻር የፈረድ ለአንዋ ክፍት የፈረድዎች፡ ደማ
ዶማኑን ደላያ፡ በነ አማካይ አሳተቁዎ፡፡ ክፍትው ሆኖ ቅፋይ
ወርድ አስታማራቁዋ ሌታ አስዋነ አንቀነቱ ትምርቻ ጉልዋን
መሸቻ ጥሩ ደኩም አቀኑዋዎ፡፡ መሸቻ መታቁዋ ቅሬናው ማደ
ገድያዊ የሰሳ ባረንቱ አይኖሪን በእኔና እታማርሳያ ወደ ባረንቱ
ህይሳን ሰነድ አሳቱ ትማርሰዳ ትምርቻ ባርና የሰሳ ገደባና ገደ
የሰሳ ክርስተሳዋ አማካልያ እና ደሞያዊ፡ የፈረድ ደማ ፍጻድ
አይደበብ፡ “ክርስተሳ ለአንዋ ይኝ” የግኝ ወርድ ቅሬናዊ ትምርቻዋዎ፡፡
ሂዋ የፈረድዎን ሂሳብ፡ “ክርስተሳ ሰሚደ ይኝን ጉምናድዎ፡፡
ሻሳ፡ አሳይ አሳይ ባረ ደንጋጌ ሰማርዋጥ አትን፡ አን ቅናዎ
ከኝ ደጋኝ” ያለ፡፡

ክምጥቁዋ አቀቶ አመቱ ቅጂው ቅፋቁዋ

ገለፅ 1:1-2

አማካይ አሳ ይሳ 1:3-21

ወርድ አስታማራቁዋ 2:1-22

የሰሳ ለአንዋ ይሳ 3:1-18

1 ታን ሰሞን ሻሻር፡ የሰሳ ክርስተሳ ደለጋጥ ባርና ነዋ
ማለ አማኑዋ አይደቃዋኑ፡ ሆኖ ደብዳቤያ ደረጃ፡፡

2 ይሳን እንዲ የሰሳ ሰነት እርያዋን እኩ ክኩተአይና ሰጋጥአይ
ሁንተንቱ ጉልሆና ገደ፡፡

8ሳ ይሳን እ ደረዋ

3 እን ይሳ ሆነቁዋን ለአትአ ለታና ማለ፡ እና የሰዳቁዋ እን
እርያዋን፡ ደኩምበኑ ይሳ ማለቁሳው እና ክሽያዋ እኩ ይሳ ወልቀይ
ነዋ እሙድ፡፡

4 ሰነት እ አመዋ ባርና ሂሳን ደላያ ባይዘዋ አመዋጥ ክስ
አካናድንና ይሳ ደሳተሳ ለታናድና፡፡ እ ባረ አማና ገደ ፍጻድ ወልቀማን
አልፏ አመዋ ክው እሙድ፡፡

5 ሂዋ ደጋው፡ ሰነተና በይዞዋ እኩ ምን አልደ፡፡ ሰነት አማኑዋ
የለ ለአትአ፡ ለአትአ የለ እራተአ፡

6 እረትና በላ ሁንተና ፍግያዊ፡ ሁንተና ፍግያዊ በላ ገንዘ፡
ገንዘ በላ ይሳ ማለትኩዋ፡

7 ይሳ ማለትኩዋ በላ እስተኑ ስቃዋ፡ እስተኑ ስቃዋ በላ ስቃዋ
ነቃታ፡

8 እያወ ገታ፡ ህዋንቱ ሁንተኑቸ ለይል ፍርማዊ ገደታ፡ ሁንተና
ገዳ የሰሳ ክርስቶስ እረትናን ተሻነ አይፍያና ድእያዊንታ አሳና፡

9 ሰን ፍዴንቱ ባይሩ እራሱ ባረ ማጥን ደእያዊ ወላል ደጋብ፡
ቁይ እኩቃ፤ እኩ አሁን ስጋራይ አቶ ገተኩድዋ ደገዳ፡

10 ፍዴ ደጋው፡ ታኩድን ይሳ ክልያዋንታ፡ ሁንተና ይሳይ
ሰልዳዋ፣ ደረዳዋ ለይል እርስዎ፡ ክስዋጥ እኩ መንተ፤ እያወ
ገታ፡ ሁንተ ፍዴ አሁያዊ ገደታ፡ ቁስተኩታ፡*

11 ፍዴድን ባይ እኩ እኩ ክልያ የሰሳ ክርስቶስ መቁና
ካወተኑ ገልጻ ክውሳኑ ማጥረ ሁንተኑቸ እመታና፡

12 ፍዴ ደጋው፡ ሁንተ ሂ የዋቃው እርማዊ ገደታኩ፡ ባይ ሁንተ
አይቆዳ ተመዋን መናደዋንታ ገደታኩ፡ ታን ሁንተና ሂ የዋቃው
አባ ወደ ሁሳይሳያዊ አገከ፡

13 ታን ጥና ደኩል ከናን፡ ሁንተና ሁሳይሳይ ቅስኑርዎ ክልያዊ
ታወ ማለቱ፡

14 እኩ እኩ የሰሳ ክርስቶስ ታወ ቅንጻያን አይዳዋዶን፤ ታን
ሂ ሁሳይሳ እስተኑ ጽዴሰኑን ባይ አለኝዋ እራሱ፡

15 ታን ሁሳይሳዎ ተይያን ደይኩን፡ ሁንተ ሂ የዋቃው አባ
ወደ ቅጻዎ ደኩልያና ማለ፡ ታወ ደኩልያኩድዋ አባ አሳና፡

ክርስቶስ ባንቃዋ ባረ አይፍያን በኋላ ማርካቱዋ

16 እኩ እ ወልቀም ባንቃዋ እኩ እይፍያን በኋላ አድቃት አትን፡
መቁ እኩ ተስኑ እኩ እኩ ክርስቶስ ወልቀን ይሳ ሁንተኑቸ
አድበይ፡፡

17 እያወ ገታ፡ ዓይ ወልቀም ባንቃዋጥ፡ “ታን እኩ ዓይ ፍሽታ
ቹ ስቃ ዓይ ሁዋ” የግኝ ክሻይ ይደ ወደ፡ ይሳ አውዋጥ ባንቃዋኩ
ጉለታ እኩ እኩ ዓይ፡፡

18 ባይ እኩ ቤት ደርሃ በላን አርና ደኩል፡ ሆ ክሻይ ሲፈዋጥ
የውዋ ስስይ፡፡

19 እኩ ፍዴ ወዋጥ ለይል እኩ ተመበትኩ አይፍዋንቱ ርሳይዳ
ኋና ለይል አማካል ባለይ ነው ደኩ ሁንተ ፍዴ ወላ ፍግያዊ
ገደታ ለይልዎታ፡፡ እያወ ገታ፡ ፍዴ ሲኩ ወንታኑ ጽዴሰኑ ወንታ
ሰልነትኩ ጥና ሁንተ ወዘናን ጥናና ጽዴሰዎ፡ ቁስ ሁንተ ጥናና ጥናው
ማለ፡፡

* 1:10 ቁስተኩታ፡- ደጋብ ከገዳና ከገዳኩታ፡-

20 እ-ገኑ ካስተዳደ፡ ሆወ አርተ፡ ዓሳ ማጽሑፍ ዓፈጻሚ ተምበትያ እድልዋ እናን በረከ በላኩው ደንብኩ፡፡

21 እያወ ጽጥ፡ ተምበትያ እድልዋ እናይ ገሽ አሳቸ ገሽ እያወ ከላለድ፡ ዓሳ ቅል ምሳወድናጥ አትን፡ አሳ ስንያን ምሳወትበድ፡፡

2

ጥርጉ አስታማራቷው

1 ሕን ተምበትያ እድልዋ ቅርጉቷ አሳ ገደን አሳ ደኋሞዋደን፡ ህንተ ገደንኩ ቅርጉቷው ተማርጓያዋንቱ ያሉኝ፡ አንተንቱ በረከ ወዘዙ፡ ገደ ከደረጃ፡ በይዘዙ ቅርጉ ተምበትያ አሁን፤ ቁይ አንተንቱ አነዚና በሽ በረከንቱ በላ አሁን፡፡

2 ቁይ ደር አሳይ ይለይኝ አንተንቱ እታ እግያ ከላይ፤ አንተንቱ ገስቀባዊ እንደ ተመው አን ቤትታኝ፡፡

3 ቅርጉቷው ተማርጓያ ሂዋንቱ ሕላው ያኝታያዋን በረከንቱ መድ አኞይ ታሳን ሁንተና በንቅድ፤ በንተ ደመሰ፡ አንተንቱ ተርጉይ ገዢ እናድ፤ አንተንቱ ተመስቃዊ በነትደ ፍጻ፡፡

4 ደንጋ አፈዳ ከታንታቸ ዓሳይ ቅረተኞን፤ ተርጉ ገለሳይ ገካኩው ቀጣማ አላን አንተንቱ ተስት እተዳ ሂድሞያን የጊዜ፡፡

5 ዓሳይ ደንጋንታቸው በላ ባሽ ማ የደዳጥ አትን፤ በን አሳወ ከከበድ፤ ሕን ዓላተ኏ን እድል ደህን ሁኔታ ሁኔታው አስደ፡፡

6 ዓሳይ ስደማን ሂዋን ገደን ከታማቷው በታ በደንገኘ አሳደ፡፡ ገደ ተደሰደ፡ ደንጋንታ ገደያዋንቱ ሂሳብው ለምስጥ አሳደ፡፡

7 ህንወ አዘዘተና ተናተና አሳይ አሳቸው ገደን ተጋትደ ደኋያ ዓላዋ ላወ ዓሳይ አስደ፡፡

8 ፖ ለአ በታኑ አንተንቱ ገደን ደኋይ፡ አንተንቱ አሳይ እታ አስዋ ገለሰ ገለሰ በስፈ ወደን ሰሳደ ወደን እ ለአ ወዘዙ አንኋቸደ፡፡

9-10 ሂዋ ገደታ፡ ገደይ ዓሳው ገደንያ አሳቸው ተጠያጥ ወቻ አስተነቶ እፈ፡ ደንጋንታቸው ቁይ እ-ገኑ አሳደ፡ ተና አመውን አሻዋ አመው ከልያዋንቱ ቁይ ዓሳ ወልቻ ከልያዋንቱ፡ ተርጉ ገለሳይ ሂሳብው ገደይ መሬዲ ወልቻውን እረ፡፡

ጥርጉው ተማርጓያ ሂዋንቱ ዓላን አቶፈንታ ገደዳዋን፡ በላን ደኋያ በንቻ መሬታ በርሃጥ አትን፤ በንቻከድ፡፡

11 ፖ ወርደው ታማርሰያ አሳቁዋጥ ደረ መሬን ወልቀማ ገድያ
ከታኑቻቱና አንተነት ገዢ ስንቅን ሆኖምን ወታደው ከይከና::

12 ሰን ፖ አሳቁ አይቀሩዳ እያደው የለቱዳ ባንቃ መታገና
ወዘደው ባይና ወራ ዝላቁዋልን ሁኔታ፣ አንተነቱ አረናን ሆኖም፣
ቋይ ባንቃ ባይዘዋን፡ አንተነቱ ሰን እያደ::

13 አንተነቱ ባንቃ መቋሙ መቋታና፣ ገልጻ የዳደ
ዶርያዊ ደስቻያን ገደ ቅጽና፣ አንተነቱ ከወሰሰያዋንታ፣ ተናቁዋ
ግድ እተደ:: ሁኔታና መሬን ደስቻና::

14 ማሻሻለ ማጭ አሳ ወልደዋ አገና አይፈ አንተነቶ ደኩል፣
ቋይ ሰን አሳያዊ አግኩና:: አማካዊ መኞበር አሳ ማሚና::
አመዋ ይኖሩ ወዝደው አንተነቶ ደኩል፣ አንተነቱ ሰቀቁቁዎንታ::

15 ስን አገያ አንደ ለለደድ:: ስን ሰን ለለማ አገያና በደድ::
ባለሞ ማካላን ማሻሻ አከናው ከዚህ::

16 እ ተመበቻ እድያዊ፣ ሰን እ ሰን ይጠው፡ እ ሁኔታና
የሳያን ለሰደ:: ገሽ ማሳ ሁኔታው እ ተናደ::

17 ፖ አሳቁ መል ይጠው ተልቁዋ ማላ፣ ቀይ ገኩድ እናያ
ሳርያ ማላ፣ የሰን አንተነቶ ሲከና ቁጥጥ ገንሰ ቈጠፊ::

18 አያው ገጥ፡ አንተነቱ መላን አቶር ሂሳቦ ሂሳቦና፣ በለደ
ደኩያ አሳት ከስ የዳቁዋንታ ወልቀማ አሽዋ አመዋን ማሚና::

19 አንተነቱ ባረው ባሽ አመዋና ደኩል አንተነቶ፡ “ሁንተ
አይለተዋጥ ከሳና” የገና፣ አያው ገጥ፡ እት አሳይ ባረና የኩልበው
አያው እይፈል::

20 አንተነቱ እ ገኩን እና እሽያ የሰሳ ከርብቻ እረተዋን ሁ
ሳና ተናተዋጥ ከስ አይደዋጥ ተይናን፡ ገጥ ለሚደ:: እን ቁጥጥ
ደንትያዊ ገዢታ፡ ከስ የሳያ ዝላቁዋጥ ተየቆ አንተነቶ እታና::

21 አያው ገጥ፡ አንተነቶ አመቁቁ ገሽ አዘዘዋ እረደ አገያዋጥ
አንተነቶ ዝላቁቁ አገያ እረናን አንተነቶ ለእስ ሰን::

22 “ከናይ ባረ ማሻሻ ገጥ ሂማ” ገያ ለምሳኑ ቀይ፡
“ማጭቻ ገጥ ሂማናይ ገጥ ሂማና:: እርቁን ገንድረቻ” ገያ
ለምሳኑ ቁጥጥ ገድያዊ አንተነቶ ሰን እናድቀ በስ::

3

ገዳይ የሰሳ የኩልበው

1 ተ ለቁጥ፡ ህወ ታን ሁነተኛ የፈደ ለአንስ ደብዳቤያ፣ ታን ፕ ለእኔ ደብዳቤቻቸኑ ሁነት ስራ ቁጥ ተረጋግጧን ደንብናው ሁነተና ሁሳይሳናን የፈደ፡፡

2 ቤት ገዢ የባቱ በን አይደ ቅለ ሁነት ሁሳያና ማለን ነደድ ሁነተና አሽያዊ፡ ባረ ክተዳዋነቱ ባርና ሁነተና አዘዘሩ አዘዘዋ ሁነት ሁሳያና ማለ ካይደ፡፡

3 ወደም ወርሰሳን፡ አሳ ቅጽና ባረንቱ አመዋናን ደእያዋንቱ አሳ ቅጽና ደንብናው አሳት ክስተደ እርተ፡፡

4 አንቻነቱ፡ “እ ‘የኩ’ የጂደ፡ ገበሱ? የትር ሁኔታ የኩ? እያወ ገተ፡ እ አዋቱ ሁይቅ ደገደናዊ ስን አባይሁ ሲከይ መቻቃድጥ ደሚደ ደእያዋናን የኩ” የጂር፡፡

5 ደር ወደም ተስፋ ስሳ የሳይድ፡ ሲለን ሲከይ መቻቃድዋ እረደ፡ አንቻነቱ አከይናን እገዢና፡ ሲከይ የሞተኑ የአን መቻቃድ፡፡

6 ቅሬ ሆኖ ጉልዋን፡ ፕ ወደ ደእያ ሲከይ ፕ የአን ምተት የሚደ፡፡

7 ስን ሁኔታ ደእያ ሲለን ሲከይ፡ የሳይ ገይናና አሳቱ ተርጉትና እለሳይና የሚደ ሁኔታ ሁኔታ ተብድ፡ ፕ ቅለን ተማ ፍጻድ፡፡

8 ስን ተ ለቁጥ፡ ሁ አት የዋጥ ደገተተ፡ ነደ ማጥን፡ አት እለሳይና ስኩ ለይሳ ማለ ገደያዋን፡ ቅሬ ስኩ ለይሳይ አት እለሳ ማለ ገደያዋ ድገተተ፡፡

9 አቱ አቱ ቅደያዋና፡ ነደድ ባረ አገና ሂደዋ አቀናው ችሎና፡ ስን አንኑ ባረ የኩሬት ሀማርናን ክፍተ አትን፡ አንኑ የሚደ ማለ ክኩና ደረዎ፡ ሁነተው ገደ ደንብናን ቅዱና፡፡

10 ስን ነደ እለሳይ ክይሳዋናን የኩ፡ ፕ እለሳ ሲለቻቸኑ ወልቀም ተንጻነ የሚደ፡ ሲለቻቸኑ መቻቃቸኑ ወልቀም ለለን ሲለቻቸኑ አሳይና የሚደ፡፡

11 አባይሁ ሆኖ ቅዱናን የሚደ ገደጥ፡ ሁነት አይ ማለ አሳ ገደናው በስ? ሁነት የኩ ሁኔታ የኩ ለሳ ማለቻቸኑ ገደናው ክኩና፡፡

12 ሁነት የኩ እለሳ ፍጻና፡ ፕ እለሳይ እለሳ ቅዱናን፡ ሁነተኛ ደንብናትናዋ አስተ፡ ፕ እለሳ ሲለቻቸኑ ችሎና፡ ሲለቻቸኑ መቻቃቸኑ ወልቀም ለለን ሲለቻቸኑ፡፡

13 ስን እኩ የኩ ለሳይ አማና ሂደ እራሻ ሲለቻቸኑ እራሻ ሲኩ የኩ ደኩና፡፡

14 ፈቃው፡ ችልፍቶ፡ ፈቃው፡ ፈቃው፡ ገለሳ ፈጻድ፡ ገለሳ ፈልደያባይ
በይናቀንታ ገድፎል፡ አርና ስርተዋን ደአና ማለ ለመከን አብ አስተ፡፡

15 ገዢ ደንብያይ አጥተላ ገድያዊ ሁነት ወዘገሪ ችልፍቶ፡
ሆዋዳን ችልፍ ችልፍ ደውሎባ፡ ደሰይ ባረው አማካይ አሙድ
ኤርተዋን ሁነትንታ ደፈሰ፡፡

16 ብሔር ደኝያ ደብዳቤያን፡ ፈቃው፡ ሁኔታ ችልፍርበር
አንቱን መግበር አንቱ ሁኔታ ሁኔታ ማሻሻቂው ገለይያዊናንካ፡
ሆዋዳን ደንብያይ ደአና አከናዚው ወይስያ የወቅ ለለቆድ፡፡

17 ፈቃው፡ ችልፍቶ፡ ሁነት ፈቃው አርያ ደኝው፡
ማካላንታቂው ብሔር ማመራድ፡ ወራ ሆኖ ማለሁ፡ ችልፍ ወንድ
ደአና ስኑት ከንደና ማለ ፈጻድ፡፡

18 ሰን ሁነት ችልፍ፡ ካና ደሰይ የሰሳ ክርስቶስ አዲ ከነተዋን
ኤርተዋን ደጂቻ፡ አው ሁኔታ መቻር ለለሳይ ለነፍው ለለታይ
ሆና፡ አወጣለ፡፡

ጽና ማጽኑ

The Holy Bible in the Dawro language of Ethiopia

copyright © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.

Language: Dawro

Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Contributor: The Word for the World International

Copyright Information

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

You must give Attribution to the work.

You do not sell this work for a profit.

You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament

in Dawro

© 2011-2024, Wycliffe Bible Translators, Inc.
and The Word for the World International

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

You include the above copyright and source information.

If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.

2025-05-01

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 2 May 2025 from source files dated 1 May 2025

585b63ca-b8e6-55c8-bfef-10bdc95ad69c